



የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ደማቅና የተሳካ የገንዘብ ማሰባሰቢያ እራትና የመዝናኛ ምሽት አደረገ

የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ኖቬምበር 11 ቀን 2017 ዓ/ም 958 ብሮድቪው አቬኑ በሚገኘው የኢስቶንያ አዳራሽ እጅግ ደማቅና የተሳካ የገንዘብ ማሰባሰቢያ የእራትና የመዝናኛ ምሽት ማድረግ ታውቋል።

የንበረትና ባለአደራ ኮሚቴ ከማህበሩ ቦርድ ጋር በመተባበር ያዘጋጀው የገንዘብ ማሰባሰቢያና የመዝናኛ ምሽት ከሁለት ወር በላይ ዝግጅት የተደረገበት ሲሆን የመግቢያ ቲኬት በቅድሚያ በመሸጡና የቶሮንቶ ፊስቶራንቶችና የንግድ ቤቶች ባደረጉት ከፍተኛ ትብብር እንዲሁም ህብረተሰቡም የማህበሩን ችግር በመረዳት ከፍተኛ ተሳትፎ በማሳየቱ ምሽቱ የተሳካና አስደሳች ነበር።



ጥሪው ከምሽቱ 12:30 ይላል፤ ሰዉ ወደ አዳራሹ መግባት የጀመረው በሰዓቱ ሲሆን ከምሽቱ አንድ ሰዓት ላይ አዳራሹ ግጥም ብሎ ሰዉ የኩብር እንግዶቹን እየጠበቀ ለስላሳ ጣዕመ ሙዚቃዎችን እያዳመጠ የሚጠጣም እየያዘ እየተጫወተ ሲጠብቅ እንግዶቹ ሚስተር ጆን ቶድና ባለቤታቸው ሚስት ጄኔፊር ጊንደር መጡ። የመድረኩ መሪ ዶ/ር ዮሐንስ እንኩዋን ደህና መጣችሁ በማለት ፕሮግራሙን አስተዋውቀው ሕዝቡ እራት እንዲያነሳ በመጠየቅ እራት ተበላ፤ ሙዚቃው ቀጠለ፤ ጨዋታው በየጠረጴዛው ሞቀ፤ ደረ።





የምሽቱን መከፈቻ ንግግር አቶ ባዩ ኪዳኔ የንብረትና ባለ አደራ ኮሚቴ አባል ሲያደርጉ ማህበሩ ህንጻውን ገዝቶ ሁለት ዓመት በቦርዱ ሃላፊነት ከተጓዘ በኋላ የንብረትና ባለ አደራ ኮሚቴ ህንጻውን የማስተዳደሩን ሃላፊነት እንዲረከብ ቦርዱ መርጦ በጠቅላላ ጉባኤ ካስጸደቀ በኋላ ስራውን ጀምሮ ካለበት የግል አባዳሪና የከፍተኛ ወለድ ብድር ወደ አነስተኛ ለመሄድ ብዙ ጥረቶች መደረጋቸውን ገልጸው ብዙ ባንኮችም ተጠይቀው ብድሩን ለመክፈል ባለን አነስተኛ ገቢ ምክንያት ፈቃደኛ ስላልሆኑ መሯሯታቸውን ቀጠለ። ባንድ ወቅት ለፕሮፐርቲ ታክስና ለተለያዩ ወጪዎች መክፈያ ብድሮች ተደራርበው ስለነበር ያንን ለማሟላትና ለመክፈል በየፊናቸውን የምናውቃቸውን ሰዎች እርዳታ ስንጠይቅ፤ እኔም የምስራብት መ/ቤት ፕሬዚዳንት ሁኔታውን ሁሉ ስላስረዳኋቸው እርዳታ ብጠይቅ 'ያላችሁበት ችግር በእርዳታ ብቻ የምትወጡት ሳይሆን ጠለቅ ያለ ስራ ተሰርቶ ቋሚ መፍትሄ ይሻለና እስቲ ከባለቤቱ ጋር ተነጋግረን ብድር የሚገኝበትን ሁኔታ እንፈልጋለን " ብለው ስላሉ ያንንም በመጠበቅ እንዲሁም በብዙ አቅጣጫ የዳረግነው ጥረት ባለመሳካቱ የማህበሩን የፈይናንስ



ሁኔታ ተመልክተው፣ መሰራት ያለባቸው ሰራዎች ተሰርተው፣ በእርሳቸው ጠበቆችና በማህበሩ ጠበቃ ሁኔታዎች ከተስተካከሉና ህጋዊ መስመር በመያዝ 450 ሺ ዶላር ለ 4 ዓመት በ 4% ወለድ እንዲሁም 450 ሺህ ዶላር 4.25% በቫሪየብል ወለድ ለአንድ ዓመት እንድናገኝ አድርገው ማህበሩ ከነበረበት አስቸጋሪና አደጋ ሊያወጡት ስላስቻሉን በኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ስም እጅግ የላቀ ምስጋና እናቀርባለን ብለዋል።



በመቀጠልም ላደረጉልን ከፍተኛ እርዳታና ትብብር ምስጋና ለማቅረብና ማስታወሻ እንዲሆን ትንሽ ስጦታ ስላዘጋጀን የማህበሩ ፕሬዚዳንት ወ/ሮ የሺህረግ ወርቁ መርሻ እንዲሰጡ ጠይቀው የማህበሩ ፕሬዚዳንት ወ/ሮ የሺህረግ ወደ መድረኩ በመምጣት ስጦታዎቻቸውን ሰጥተዋል። ፤ኢስተር ጆን ቶድና ባለቤታቸውም የተሰማቸውን ክብርና ደስታ በምስጋና አቅርበዋል።

በመጨረሻም ማህበሩ ችግሩን ለመወጣት አባላትን በማብዛት፣ ሰላምና መግባባትን በማስፈን፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚያ ላይ ተረባርቦ ተጠናክረን እንድንቀጥል አሳስባለሁ፣ አደራም ብለዋል።




ለሚስተር ጆን ቶድና ለባለቤታቸው ሚስት ጄኔፊር የስጦታ መስጠቱ ስነ ሰረዓት ካበቃ በኋላ ሚስተር ጆን ቶድ ለተደረገላቸው ሰጦታ አመስገኛው አጠር ያለ ንግግር አስመተዋል።

ወ/ሮ ኤልሳቤጥ ሙሉታ ተጨማሪ ገቢ እንዲገኝ በማሰብ በግላቸው አዘጋጅተው ያቀረቡት የስጦታ ፓኬጅም በቲኬት በመሸጥ አሸናፊው በእጣ እንዲወስድና ከቲኬቱ ገቢ የተገኘውን \$565 የካናዳ ዶላር ለማህበሩ ህንጻ የሚሆን ገቢ አስገኝተዋል። የመድረኩ መሪ ዶ/ር ዮሀንስ በህዝቡ ፊት ወ/ሮ ኤልሳቤጥን በጣም አመስግነዋል።



የሚቀጠለው ፕሮግራም በምሽቱ የተዘጋጀው የአማርኛ ፊደል ያለበት ሰዕል ለጨረታ ቀርቦ በ 40 ዶላር መነሻ ጀምሮ ብዙ ሰዎች ከተሳተፉ በኋላ የመሸረሻው አሸናፊ ኦቶ ዳንኤል መርጊያ 7350 ሲደርስ አሸንፏል። ወስደዋል።





ከዚያ በመቀጠልም የተለያዩ ድምጻውያን የባህልና ዘመናዊ ሙዚቃዎችን በማሰማት ህዝቡን ሲያስደስቱ አምሸተዋል።





ክሌሊቱ ሰባት ሰዓት ሲሆን ፕሮግራሙ በሰላም ተጠናቆ ሁሉም ወደየቤቱ ተመልሷል።